

ድርቻቸውም ልብስ አይሆኑላቸውም፤ በሥራቸውም አይሸፈኑም፤ ሥራቸውም የበደለ ሥራ ነው፤ የግፍም ሥራ በእጃቸው ነው።

מְשֻׁבָּתִים አስተሳሰቦች	מְשֻׁבָּתֵיהֶם አስተሳሰቦች	נָקְוָה ገፁዎች	דָּרָה ደም	לְשֻׁבָּת ይፈሰሳል	וַיִּמְתְּרוּ -እና-ፀገለ	וַיִּצְוּ -እና-ሸጠ	לָרַע -እና-ክፉ	וַיִּלְהֹת አግር	7
H4284	H4284		H1818	H8210		H7323		H7272	
		בְּמִסְלֹחָהּ -በ-ላይ--ያ-highway		וַיִּשְׁבֹּר and- destruction	וַיִּשְׁבֹּר devastation	וַיִּשְׁבֹּר in-የእኔ-mourning			
		H4546		H7667	H7701	H0205			

አግሮቻቸው ወደ ክፋት ይሮጣሉ፤ ንጹሐን ደም ለማፍሰስ ይፈጥሩሉ፤ አሳባቸው የኃጢአት አሳብ ነው፤ ጉስቀልናና ቅጥቃጤ በመንገዳቸው አለ።

וַיִּתְּבוּ their-paths	בְּמִסְלֹחָהּ in-their-paths	מִשְׁפָּט ፍርድ	וַיִּצְוּ -እና-የለም	וַיִּעַן አወቀ	לָא አይ-	וַיִּשְׁלוּ ሰላም	וַיִּרְדּוּ መንገድ	8
	H4570	H4941	H0369	H3045	H3808	H7965	H1870	
וַיִּשְׁלוּ ሰላም	וַיִּרְדּוּ አወቀ	לָא አይ-	וַיִּתְּבוּ —	וַיִּרְדּוּ እሱ-trod	וַיִּצְוּ ሁሉ	וַיִּעַן እነሱ	וַיִּשְׁלוּ they-have-made-crooked	
H7965	H3045	H3808		H1869	H3605	H1992	H6140	

የሰላምን መንገድ አያውቁም፤ በአካሄዳቸውም ፍርድ የለም፤ መንገዳቸውን አጣምመዋል፤ የሚሄድባትም ሁሉ ሰላምን አያውቅም።

וַיִּהְיֶה -እና-እነሆ	וַיִּלְאֵה ብርሃን	וַיִּקְרַע ተስፋ-አደረግሁ	וַיִּדְרֹךְ ጽድቅ	וַיִּשְׁיֶנּוּ -እና-ደረሳቸው	וַיִּלְאֵה አይ-	וַיִּמְנָע -ከ-	וַיִּשְׁפֹּט ፍርድ	וַיִּקְרַע ፊቅ	וַיִּכְּ ሰለዘህ	וַיִּלְ- -በ	9
H2009	H0216		H6666	H5381	H3808		H4941	H7368			
							וַיִּנְהַל ሄደ	וַיִּבְרָא in-the-ጨለማ	וַיִּנְהַל for-brightness	וַיִּשְׁאֵל ጨለማ	
							H1980	H0653	H5054	H2822	

ሰለዘህ ፍርድ ከእኛ ዘንድ ርቆአል፤ ጽድቅም አላገኘንም፤ ብርሃንን በተስፋ እንጠባበቅ ነበር፤ እነሆም፤ ጨለማ ሆነ፤ ጸድልን በተስፋ እንጠባበቅ ነበር፤ ነገር ግን በጨለማ ሄድን።

וַיִּצְרְדּוּ -በ-ቀትር	וַיִּשְׁלֹנּוּ and-እነሱ-will-stumble	וַיִּשְׁפֹּט we-grope	וַיִּשְׁיֶנּוּ ዓይን	וַיִּכְּ -እና-የለም	וַיִּקְרַע -ያ-wall	וַיִּכְּ ዕውር	וַיִּשְׁפֹּט We-grope	10
	H3782	H1659		H0369	H7023	H5787	H1659	
				וַיִּכְּ ግጥ	וַיִּשְׁפֹּט among-the-vigorous	וַיִּשְׁפֹּט as-in-twilight		
				H4191	H0820	H5399		

እንደ ዕውሮች ወደ ቅጥሩ ተርመሰመሰን፤ ዓይን እንደሌላቸው ተርመሰመሰን፤ በቀትር ጊዜ በድግዝግዝታ እንዳለ ሰው ተሰናከልን፤ እንደ ሙታን በጨለማ ስፍራ ነን።

וַיִּצְרְדּוּ -እና-የለም	וַיִּשְׁפֹּט ፍርድ	וַיִּקְרַע ተስፋ-አደረግሁ	וַיִּשְׁפֹּט we-moan	וַיִּשְׁפֹּט moaning	וַיִּכְּ ሮግብ	וַיִּכְּ ሁሉ	וַיִּכְּ like-bears	וַיִּשְׁפֹּט We-growl	11
H0369	H4941		H1897	H1897	H3123	H3605	H1677	H1993	
							וַיִּכְּ -ከ-	וַיִּשְׁפֹּט -ለ-ማዳንህ	
							H7368	H3444	

ሁላችን እንደ ድቦች እንጮኻለን፤ እንደ ሮግብ እንለቃቀሳለን፤ ፍርድን በተስፋ እንጠባበቅ ነበር እርሱም የለም፤ ሙዳንም ከእኛ ዘንድ ርቆአል።

וַיִּצְרְדּוּ በደል	וַיִּשְׁפֹּט -ከ-አንተ	וַיִּשְׁפֹּט አመፅ-	וַיִּכְּ ምክንያቱም	וַיִּכְּ —	וַיִּשְׁפֹּט -እና-መለስ	וַיִּכְּ የኃጢአት	וַיִּכְּ ፊት	וַיִּכְּ አመፅ-	וַיִּכְּ አበዛ	וַיִּכְּ ምክንያቱም	12
H5771	H0854	H6588					H5048	H6588			
										וַיִּכְּ አወቀ	
										H3045	

ዓመፅን በአንተ ፊት በዝቶአልና፤ ኃጢአታችን መስክሮብናልና፤ ዓመፅን ከእኛ ጋር ነውና፤ በደላችን እናውቃለን።

ገገገ -እና-ተናገረ H1696	אַלְהִינוּ አምላክ H0430	מֵאַחַר ከ- H5253	וְנִסְּגוּ እንተ-shall-move H5253	בֵּיהֶן እግዚአብሔር H3068	וְכַחֵשׁ -እና--እና-እከደች H3584	פָּשַׁע Transgressing H6586	13
שֶׁקֶר -ለ--ያ--falsehood H8267	דְּבָרֵי ቃል H1697	מִלֵּב ልብ H1897	וְהִגִּי and-uttering H1897	הִרְוֵה -እና-ጸነሰች H2029	וְרָוַה and-revolt H5627	עֲשֵׂה -ያ--oppression H6233	

ጠምጠራ፡ ሐሰትን ተናገረናል፡ አምላካችንንም ከመከተል ተመልሰናል፤ ግፍንና ዓመፅንም ተናገረናል፡ የኃጢአት ቃልንም ጸንሰን ከልብ አውጥተናል።

כָּשַׁל and-እነሱ-will-stumble H3782	כִּי ምክንያቱም	תַּעֲמִיד ቆመ H5975	מִרְחֹק ከ-ሩቅ H7350	וּצְדִיקָה ጽድቅ H6666	מִשְׁפָּט ፍርድ H4941	אַחֲרָיו ወደ-ኋላ H0268	וְהִסְּגוּ እንተ-shall-move H5253	14
		לִבְּאֵי መጣ H0935	תּוֹכְלֵ ቻለ H3201	לֹא- ይ- H3808	וְנִכְחָד and-uprightness H5229	אַמּוֹת -እና-እውነቱን H0571	בְּרַחֲבֵ -በ-አደባባይ H7339	

ፍርድም ወደ ኋላ ተመልሰናል፡ ጽድቅም በሩቅ ቆሞአል፤ እውነትም በአደባባይ ላይ ወድቆአል፡ ቅንነትም ለገባ አልቻለምና።

יְהוּגָה እግዚአብሔር H3068	וַיִּרְא -እና-እየ H7200	לַמְּשַׁלְלֵ makes-himself-prey H5975	מֵרַע -እና-ክፉ H5493	וְרָק -እና-እውለቀ H5493	נֶעְדְּרָתָהּ lacking H0571	וְהִיא -እና-ሆነ H1961	15
		מִשְׁפָּט ፍርድ H4941	אֵין -እና-የለም H0369	כִּי ምክንያቱም	בְּעֵינָיו ዓይን	וַיִּרְעַ -እና-መጣፎ-ሆነ	

እውነትም ታጥቶአል፡ ከክፍትም የራቀ ሰው ለብዝሃነት ሆኖአል። እግዚአብሔርም አየ፡ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ።

מִפְּנֵי -እና-ደረሰ H6293	אֵין -እና-የለም H0369	כִּי ምክንያቱም	וַיִּשְׁתַּחֲוֶה and-እኔ-will-አድርግ-desolate H8074	אֵשׁ ሰው H0376	אֵין -እና-የለም H0369	כִּי ምክንያቱም	וַיִּרְא -እና-አየ H7200	16
			סְמוֹכָתָהּ -እና-ደገፈ H5564	הִיא እሱ H1931	וּצְדִיקָתוֹ ጽድቅ H6666	וְרָעוֹ ክንድች- H2220	לֹא — H3467	

ሰውም እንደሌለ አየ፡ ወደ እርሱ የሚመልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀም፤ ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት፡ ጽድቁም አገዘው።

בְּגָדֵי ልብስ H3847	וַיִּלְבָּשׁ -እና--እና-አለበሰች H3847	בְּרֵאשֵׁי ራስ H3444	יְשׁוּעָה -ለ-ማዳንህ H3553	וְכֹבֵעַ and-a-helmet-of H3553	כְּשָׂרָיוֹ like-armor H6666	צְדִיקָה ጽድቅ H6666	וַיִּלְבָּשׁ -እና--እና-አለበሰች H3847	17
		קִנְיָה -ያ--jealousy H7068	כִּמְעִיל -ያ--robe H4598	וַיַּעַשׂ እሱ-shall-ሸፍን H8516	תְּלַבְּשֵׁת as-clothing H8516	נָקָם -እና-vengeance H5359		

ጽድቅንም እንደ ጥሩር ለበሰ፡ በራሱም ላይ የማዳንን ራስ ቀር አደረገ፤ የበቀልንም ልብስ ለበሰ፡ በቅንዓትም መኑናጸፊያ ተኑናጸፈ።

נִמְּוֵל recompense H1576	לְאֵימֵ ደሴቶች-የ H0339	לְאֵיבָיו ጠላቶችህ H0341	נִמְּוֵל recompense H1576	לְצַדִּיקוֹ ጠላቶችህ H2534	חַמָּה ቁጣ-የ H2534	יְשָׁלֵם ከፈለ H1578	כְּעֵל -በ H1578	וַיַּעַשׂ deeds H1578	18
								יְשָׁלֵם ከፈለ	

እንደ ሥራቸው መጠን እንዲሁ ቀጣን ለገላጋራዎቹ፡ ፍጹም ለጠላቶቹ ይከፍላል፤ ለደሴቶችም ፍጹም ይከፍላል።

